



የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር
አዲስ ነጋሪ ጋዜጣ
ADDIS NEGARI GAZETA
 OF THE CITY GOVERNMENT OF ADDIS ABABA

አራተኛ ዓመት ቁጥር ፳፱
 አዲስ አበባ የካቲት ፲ ቀን ፳፻፲፬ ዓ. ም.

Fourth Year No.29
 ADDIS ABABA 18 February 2012

በአዲስ አበባ ከተማ
 ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

ማ ው ጫ	CONTENTS
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት አዋጅ	The Addis Ababa City Government Office of the Auditor General Proclamation

አዋጅ ቁጥር ፳፱/፳፻፲፬ ዓ.ም
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ

የከተማው አስተዳደር በልዩ ልዩ የልማትና አስተዳደር መስኮች የተሰማሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች የገንዘብ አስተዳደር ተገቢውን የሂሳብ አያያዝ ስርዓት የተከተለ፣ የገቢ አሰባሰባቸው፣ የወጪ አፈቃቀዳቸውና የንብረት አስተዳደራቸው የመንግስት ሕግ፣ ደንብና መመሪያን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑንና ዕቅድና ኘርግራማቸውንም በቅልጥፍና እና ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ በማከናወን የሚጠበቅባቸውን ግብ ማሳካታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤

የአስተዳደሩን የኢኮኖሚ ፖሊሲ በሚገባ ተግባራዊ ማድረግ ይቻል ዘንድ በከተማው አስተዳደር ይዘታ ስር የሚገኙ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶችን በብቃት ለመቆጣጠር በተጠናከረና ዘመናዊ በሆነ የአዲት ተግባር መታገዝ ያለበት በመሆኑ፤

Proclamation No 29/2012
City Government of Addis Ababa Office of the Auditor General Re-Establishment Proclamation

WHEREAS, it is found to be necessary to ascertain that the financial management of city government of Addis Ababa offices and organizations in various developmental and administrative activities follow proper accounting procedures, that the manner of revenue collection, fund disbursement and property management is in accordance with government rules and regulations, and that their plan and program are carried out and regulations, and that their plan and program are carried out efficiently and economically with a view to attaining their objectives;

WHEREAS, It is found to be necessary that the City government of Addis Ababa economic public be supported by a modern and reliable audit system in order to ascertain proper implementation through effective monitoring of administrative, developmental and service rendering institutions in the Addis Ababa government public sectors;

በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ አንቀጽ ፲፬/፩/ /ሀ/ መሠረት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ይህንን አዋጅ አውጥቷል።

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 14 (1) (a) of Addis Ababa City Government Revised Charter Proclamation No. 361/2003 the Council of the City of Addis Ababa has issued this proclamation.

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌ

Part One
General

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፳፱/፪ሺ፬» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This proclamation may be cited as the “City Government of Addis Ababa Office of the Auditor General Re-Establishment proclamation No.29 /2012.”

፪ ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

2. Definitions

Unless the context requires otherwise: In this Proclamation;

- ፩. «ምክር ቤት» ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ነው።
- ፪. «አስተዳደር» ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው።
- ፫. «መሥሪያ ቤት» ማለት የአዲስ አበባ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ነው።
- ፬. «ዋና አዲተር» ማለት በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ አንቀጽ ፲፬ (፪) (ሸ) እና በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፯ መሠረት የተሾመ የአዲስ አበባ ዋናው አዲተር ነው።
- ፭. «ድርጅት» ማለት ማናቸውም በሙሉ ወይም በከፊል የአስተዳደሩ የሆነ የማምረቻ፣ የማከፋፈያ፣ የአገልግሎት ሰጭ ወይም ሌላ የንግድ ድርጅት ነው።

- 1. “Council” means the Addis Ababa City Government council.
- 2. “City Government” means the Addis Ababa City Government.
- 3. “The office” means the Office of the Auditor General of Addis Ababa.
- 4. “Auditor General” means a person appointed as Auditor General of the City Government of Addis Ababa by Article 14 (2)(h) of the City Government Revised Charter proclamation No.361/2003 and Article 7 of this proclamation.
- 5. “Organization” means any production, distribution, service rendering, regulatory or any other trading organization wholly or partially owned by the city government.

01.11.12

የአዲስ ነጋሪ ጋዜጣ

፮. «የላጋሽ ሂሳብ» ማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይም የአስተዳደሩ መሥሪያ ቤት ወይም ድርጅት በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ ከአርዳታ ሰጪው የተቀበለው ስጦታ ወይም አርዳታ ነው።

፫. በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተደነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታል።

፬. እንደገና መቋቋም

የአዲስ አበባ ከተማ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ከዚህ በኋላ «መሥሪያ ቤቱ» እየተባለ የሚጠራ በተሻሻለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፳፩/፲፱፻፺፭ አንቀጽ (፲፬) (፩) ሀ እና አንቀጽ ፳፯(፩) መሠረት የተቋቋመ የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የአስተዳደሩ አካል ሆኖ እንደገና በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።

ክፍል ሁለት

ስልጣንና ተግባር

፭. የመሥሪያ ቤቱ ስልጣንና ተግባር

፩. የአስተዳደሩን የመንግስት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ሂሳብ አዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል።

፪. ለአስተዳደሩ መንግስት መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች የተሰጡ አርዳታዎችን ወይም ስጦታዎችን አዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል።

፫. የአስተዳደሩ መሥሪያ ቤቶችና ድርጅቶች ያስገኙት ውጤት ሕጉን የተከተለ ኢኮኖሚያዊ በሆነ አሠራር እና በብቃት የተፈጸመ መሆኑንና ተፈላጊውን ግብ መምታቱን ለማረጋገጥ እንደአስፈላጊነቱ የክዋኔ አዲት ያደርጋል፣ ያስደርጋል።

፬. ዉጤታማ የሆኑት አጠቃቀምን ለማሳደግና ወቅታዊና ለዉሳኔ አጋዥ የሆነ የአዲት ሪፖርት ለማቅረብ እንዲረዳዉ ሂሳብ ከመዘጋቱ በፊት የአዲት ሥራዉን ሊጀምር ይችላል።

፭. አስተዳደሩ ከብር ፩ ሚሊዮን /አንድ ሚሊዮን ብር/ በላይ የሚጠይቅ ስራ የግል ስራ ተቋራጮች እንዲሰሩ በውል የሰጠ እንደሆነ ይህንኑ መንግስት ነክ የሆነ የግል ስራ ሂሳብ አዲት ያደርጋል። ይሁን እንጂ አፈፃፀሙ ህጉን ያልተከተለ መሆኑ በማስረጃ የተደገፈ

6. “Donor Account” means donation or support received in cash or in kind from donors by City Government of Addis Ababa or government Office or organizations.

3. Provisions of this proclamation set out in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

4. Re-establishment

The City Government of Addis Ababa Office of the Auditor General (herein after refered as “the Office”) is hereby re-established as an autonomous body of the Addis Ababa City Government in accordance with sub-article 1(f) of Article 14 and sub-article (1) of Article 26 of the City Government of Addis Ababa Revised Charter Proclamation No.361/2003.

Part Two

Power and Function

5. Powers and Functions of the Office

1. Audit or cause to be audited the accounts of the city government of Addis Ababa offices and organizations;

2. Audit or cause to be audited the accounts, grants or donations given to the office and organization of the city government of Addis Ababa.

3. Audit or cause to be audited as may necessary, performance audit in order to ensure that the performance of city government of Addis Ababa office and organization is done in accordance with the law, economically sound and has attained the desired objectives;

4. May start auditing before closure of statement with the view to develop effective resource utilization and submit a report which is timely and supportive to decision making;

5. Audit the accounts of private contractors relating to the city government of Addis Ababa contractual work which involves a sum exceeding 1,000,000

ጥቆማ ከደረሰው ከብር ፩ ሚሊዮን /አንድ ሚሊዮን ብር/ በታችም አዲት ያደርጋል፤

፮. የመንግስትንና የሕዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የግል ወይም የሕዝባዊ ድርጅቶችን አዲት ያደርጋል፤ ያስደርጋል፤

፯. ከፌደራልና ከክልል ዋና አዲተር መስሪያ ቤቶች፣ ከግል አዲት ድርጅቶች እና ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ጋር በመመካከር የሂሳብና የንብረት አዲት ስርአትና ደረጃን የሚመለከቱ መመሪያዎችን ያወጣል።

፰. የሂሳብ አያያዝና የአዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር ይዞ እንዲዳብር ጥረት ያደርጋል፤ አስፈላጊውንም ቁጥጥር ያደርጋል።

፱. አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የማናቸውም የአስተዳደሩ መስሪያ ቤት የውስጥ አዲተሮች የመስሪያ ቤታቸውን ሂሳብና ንብረት በመመርመር ውጤቱ እንዲገልጽለት ሊያደርግ ይችላል።

፲. የአስተዳደሩ የፋይናንስና የኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ስለ ገንዘብ አጠባበቅ፣ የሂሳብ አያያዝና የንብረት አስተዳደርን በተመለከተ በሚያዘጋጀው መመሪያ ላይ አስፈላጊውን ምክር ይሰጣል፤

፲፩. እንደአስፈላጊነቱ ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች እና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለውስጥ አዲተሮች ስልጠና ይሰጣል፤ እንዲሁም የውስጥ አዲት አሠራርን በማጥናት ለአስተዳደሩ አካላት ተገቢውን ምክር ይሰጣል፤

፲፪. አንድ ሂሳብ የወንጀል ጥርጣሬ ባለበት ሁኔታና ታማኝነት በጎደለው አካሄድ መያዙን ለማመን በቂ ምክንያት ያለው እንደሆነ ይህንን ሂሳብ የሚመለከቱ ጽሑፎች፣ መዘከሮች፣ መዝገቦች፣ ሠነዶችና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎችን ያሸጋል።

፲፫. በአስተዳደሩ በግል አዲት እና ሂሳብ ስራ ለሚሰሩ አዲተሮችና ለሂሳብ አዋቂዎች በስራው መስክ ለመሰማራት የሚያስችላቸውን የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ያግዳል፤ ይሰርዛል፤ በዚህም

birr (one million birr); though, if it is unlawful and supported with evidence, the office can audit below 1,000,000,00 (one million birr)

6. Audit or cause to be audited accounts of private or public organizations with a view to protect government and public interest;

7. Issue directives with regard to ranking and procedure of budget and property audit in collaboration with the federal , regional and private auditor general offices;

8. Make efforts and take necessary measures, to ensure the development of the accounting and auditing profession is in the right direction;

9. Where it finds necessary, require internal auditors of any city government offices to audit the accounts and property of their offices and report the finding;

10. Give the necessary advice on the financial control, maintenance of accounts and property administration regulations to be prepared by the finance and economic development bureau of the City government of Addis Ababa;

11. As may be necessary, train internal auditors in cooperation with concerned organs; conduct study on internal auditing and forward appropriate advice to organs of the government;

12. Where it has reason to believe that any account has been kept in a presence of criminal condition and dishonest manner, impound such books, documents ledgers, vouchers and other materials related to such account;

13. Issue, renew, suspend and cancel certificates of competence of auditors and accountants who provide auditing and accounting services; it also demand payment in accordance with the directives to be issued by the city government of Addis Ababa ;

፲፬. ከፌዴራል እና ከሌሎች ክልላዊ መንግስታት ዋና አዲተር መስሪያ ቤቶች ጋር የአዲት ተግባር የሚዳብርበትን ሁኔታ በተመለከተ የቅርብ የስራ ግንኙነትና ትብብር ያደርጋል።

፮. ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች

በመስሪያ ቤቱ ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፤

- ፩. ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤
- ፪. ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት ተገዥ የሆነ፤
- ፫. አዲት ስራ ወይም አግባብነት ባለው ሌላ ሙያ የሰለጠነ እና በመንግስት የአዲት ስራ ሰፊ እውቀትና ልምድ ያለው፤
- ፬. በታታሪነቱ፣ በታማኝነቱ እና በስነ-ምግባሩ መልካም ስምን ያተረፈ፤
- ፭. በወንጀል ጥፋት ተከሶ ያልተፈረደበት፤
- ፮. ስራውን ለመስራት የሚያስችል የተሟላ ጤንነት ያለው፤
- ፯. ከማንኛውም የፖለቲካ ፖርቲ ገለልተኛ የሆነ መሆን አለበት።

፯. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር አሻሻያና ተጠሪነት

- ፩. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መሥሪያ ቤትን የሚመራው ዋና አዲተር በከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቅራቢነት በምክር ቤቱ ይሾማል፤
- ፪. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ ይሆናል፤
- ፫. የአስተዳደሩ ምክር ቤት በስራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ ተጠሪነቱ ለአስተዳደሩ ከንቲባ ይሆናል።

፰. የምክትል ዋና አዲተሮች አሻሻያና ተጠሪነት

- ፩. የአስተዳደሩ ዋና አዲተርን የሚረዱ በመሥሪያ ቤቱ ዋና አዲተር ለከንቲባው ቀርቦ በከተማዉ ምክር ቤት የሚሾሙ ሁለት የአስተዳደሩ ምክትል ዋና አዲተሮች ይኖራሉ፤

14. Maintain close contact and cooperation with the audit offices of federal and regional states with the view to enhance the development of auditing.

6. Criteria for Appointment

The following shall be the criteria for appointment;

- 1. Shall be an Ethiopian citizen;
- 2. Committed to abide by the constitution of the federal democratic republic of Ethiopia.
- 3. Qualified in auditing or related field with experience in and knowledge of public auditing and finance;
- 4. A person of proven integrity, hardworking and good ethical behavior;
- 5. No previous court ruling for criminal proceedings;
- 6. Be in good health condition to carry out his duties;
- 7. Be neutral from any political party.

7. Appointment and Accountability of the City Governments Auditor General

- 1. The Addis Ababa auditor general who heads the office shall be appointed by the council of city government of Addis Ababa upon the recommendation of the mayor of Addis Ababa;
- 2. Addis Ababa auditor general shall be accountable to the council of city government of Addis Ababa;
- 3. Between sessions of the city council it shall be accountable to the mayor of the city government of Addis Ababa.

8. Appointment of the Deputy Auditor General

- 1. There shall be two deputy auditor generals who assist the auditor general and who shall be appointed by the City Council up on the recommendation of the Mayor based on suggestion of the auditor general:

፪. አንደኛው የአዲት ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ሲሆን ሁለተኛው የአዲትና ሂሳብ ሙያ ምስክር ወረቀት ሙያዊ ምክር፣ ድጋፍ እና የሌሎች የድጋፍ አገልግሎቶች /የስራ ሂደቶች ዘርፍ/ ምክትል ዋና አዲተር ናቸው፤

፫. እነርሱም ተጠሪነታቸው ለዋና አዲተሩ ይሆናል።

፬. ደመወዝና ጥቅማጥቅም ክፍያ

፩. የዋና አዲተርና የምክትል ዋና አዲተሮች ደመወዝ፣ አበልና ሌሎች ጥቅማጥቅሞች በከተማ አስተዳደሩ የበላይ ሀላፊዎች ደረጃ መሰረት ይሆናል፤

፪. ተሻሚዎች የጡረታ ዘመናቸው ከደረሰ የአስተዳደሩ ተሻሚዎች በሚስተናገዱበት የጡረታ ህግ የሚስተናገዱ ይሆናል።

፫. የሥራ ዘመን

የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የዋና አዲተር እና የምክትል ዋና አዲተሮች የሥራ ዘመን አስከሬም ጡረታ ዕድሜ ይሆናል፤

፬. የዋና አዲተር እና ምክትል ዋና አዲተሮች ከኃላፊነት የሚነሱበት ሁኔታ

የአስተዳደሩ ዋና አዲተር እና ምክትል ዋና አዲተሮች በሚከተሉት ሁኔታዎች ከሃላፊነት እንዲነሱ ሊደረግ ይችላል፡-

- ፩. በሕመም ምክንያት ሥራቸውን በአግባቡ ለማከናወን የማይችሉ መሆኑ ሲረጋገጥ፤
- ፪. ግልጽ የሆነ የሥራ ችሎታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤
- ፫. በሥራው ላይ በሚያሳዩው ችልተኝነት ጥፋተኛ ሲሆን ወይም ምግባረ ብልሹ ሆኖ ሲገኝ፤
- ፬. ሙስና መስራቱ ወይም ሕግን የሚጻጸር ሌላ ድርጊት መፈፀሙ ሲረጋገጥ፤
- ፭. የጡረታ እድሜ ላይ ሲደርስ፤

- 2. One of them shall serve as Audit sector deputy auditor general and the other shall serve as certification of audit and accountancy and professional supporting core process deputy auditor general;
- 3. They shall be accountable to the auditor general.

9. Salary, Allowances and Pension Benefits

- 1. The salary, allowance and other benefits of the Auditor General and the Deputy Auditor Generals shall be based on the level of top officials of the City Government;
- 2. Where the officials of the office have attained the age of retirement they shall be regulated by the pension law that applies to other officials of the City Government.

10. Tenure of Service

Notwithstanding the provisions of Article 11 of this Proclamation the term of office of the auditor general and the deputy auditor generals shall be until the age of retirement.

11. Removal of the Addis Ababa Auditor General and his Deputies

The Addis Ababa auditor general and the deputies may be removed from office under the following conditions;

- 1. Inability to perform their duties due to apparent health condition;
- 2. Clear work Incompetence;
- 3. Lack of commitment to discharge their responsibilities and for reasons of unethical practice;
- 4. Involvement in corruption or committing other unlawful act;
- 5. Attainment of pension age;

- ፮. ቀጣይነት ባለው የጤና ጉድለት ወይም በሌላ በቂ በሆነ ምክንያት በገዛ ፈቃዱ ስራውን ለመልቀቅ በጽሑፍ ሲጠይቅ፤
- ፯. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እስከ ፮ ያሉት በዋና አዲተሩ ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑት ጉዳዩ በሚመለከተው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ተጣርቶ በምክር ቤቱ የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት መሠረት ሲረጋገጥ እና ለምክር ቤቱ ቀርቦ ውሳኔ ሲያገኝ ነው፤
- ፰. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እስከ ፮ ያሉት በምክትል ዋና አዲተሮች ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑት በዋና አዲተሩ ተጣርቶ ለከንቲባው ቀርቦ ውሳኔ ሲያገኝ ነው፤
- ፱. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፮ እና ፰ የተደነገገው በኖርም ተጀሚው ለተሾመበት ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ ሲገኝ የከተማው ምክር ቤት ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ ከከንቲባው ከሦስት ወር ለማይበልጥ ጊዜ አገዶ ማቆየት ይችላል።

፲፪. ክፍት ቦታ

- ፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፩ ውስጥ በተገለጹት እና በሞት ምክንያት የአስተዳደሩ ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ የአዲት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተሩ ከሶስት ወር ላልበለጠ ጊዜ ተክቶ ይሠራል፤
- ፪. የአዲት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ የአዲትና ሂሳብ ሙያ ምስክር ወረቀት ምክርና ድጋፍ አሰጣጥ እና የሌሎች የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፎች ምክትል ዋና አዲተር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ለተጠቀሰው ጊዜ ዋና አዲተሩን ተክቶ ይሠራል፤

- 6. Request in written form, resignation due to prolonged poor health and other sufficient reason;
- 7. The provisions from sub article/1/to/6/ of this Article shall be effective on the auditor general upon investigation by the concerned standing committee of the Council and when decided by the Council in accordance with its rules of decision procedure;
- 8. The provisions from sub article/1/to/6/ of this Article shall be effective on deputy auditor generals upon investigation by the general auditor and when decided by the Mayor of the City;
- 9. Notwithstanding the provisions of sub-article 7 and 8 of this Article, the Mayor may suspend an official for not more than three months period, until the City Council pass decision, in case such official is found a threat to the work appointed for.

12. Vacancies

- 1. Audit operations deputy auditor general shall serve as acting auditor general for a maximum of three months, if the position of auditor general is vacant due to the reasons referred in article 11 of this proclamation and for reasons of death.
- 2. In the absence of audit operations deputy auditor general; certification of audit and accountancy and professional supputation deputy auditor general shall act as auditor general for the duration referred in sub-article(1) of this article.

፫. የአስተዳደሩ ዋና አዲተርና የምክትል ዋና አዲተር ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ ክፍት የሆነ እንደሆነ የከተማው ከንቲባ ከአዲት ዳይሬክተሮች መካከል በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ለተጠቀሰው ጊዜ መድቦ ሊያሠራ ይችላል።

፲፫. የዋና አዲተር ስልጣንና ተግባር

የአስተዳደሩ ዋና አዲተር የመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ሆኖ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ለመስሪያ ቤቱ የተሰጠውን ስልጣንና ተግባር በስራ ላይ ከማዋል በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ (፩) እስከ (፯) በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሠረት ስለ መስሪያ ቤቱ ስራዎች ዓመታዊ ዘገባ ወቅቱን ሳይጠብቅ እንደአስፈላጊነቱ ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ምክር ቤቱ በስራ ላይ በማይሆንበት ጊዜ ለአስተዳደሩ ካቢኔ ያቀርባል፤
- ፪ የአስተዳደሩ የፋይናንስ እና ሊኮኖሚ ልማት ቢሮ የአስተዳደሩን ያለፈውን በጀት ዓመት ገቢና ወጪ፣ ሀብትና ዕዳ እንዲሁም የመንግሥት ገንዘብ ነክ የሆኑ መረጃዎችን ሂሳብ ዘገቶ ሲልክ ዋና አዲተር የሂሳብ ሪፖርቱ በደረሰው በ፬ ወር ጊዜ ውስጥ አዲት በማድረግ በሪፖርቱ አስተያየቱን አክሎ ለቢሮው ይልካል በግልባጭ ለከንቲባው ጽህፈት ቤት ያሳውቃል፤ ለምክር ቤት በሚያቀርበው ዓመታዊ ዘገባ ውስጥ ሪፖርቱ እንዲካተት ያደርጋል፤
- ፫ ተግባሩን በሚገባ ለማከናወን በሚያስችል አኳኒን መስሪያ ቤቱን ያደራጃል፤
- ፬ የመስሪያ ቤቱን በጀትና እቅድ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ያቀርባል። ሲፈቀድለትም በስራ ላይ ያውላል፤
- ፭ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ በአስተዳደሩ መሠረታዊ የፋይናንስ አስተዳደር መርህ መሠረት የመስሪያ ቤቱን ውስጣዊ በጀት ከአንድ ርዕስ ወደ ሌላ ርዕስ ሊያዘዋውረው ይችላል፤
- ፮ የመስሪያ ቤቱ መዋቅር፣ የደሞዝ ስኬል እና የጥቅማ ጥቅም ክፍያ የከተማ አስተዳደሩን አቅም ባገናዘበ መልኩ አዘጋጅቶ በምክር ቤቱ በማፀደቅ አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞችና ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ደመወዛቸውንና የጥቅማ ጥቅም ክፍያቸውን ይፈፅማል፤
- ፯ ለስራው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቂ መመሪያ በመስጠትና በመቆጣጠር የአዲት ስራ እንደሚከናወን

3. When the positions of the auditor general and the deputies are vacant of the same time; the mayor of Addis Ababa shall assign from amongst the auditing directors for the duration referred in sub-article (1) of this Article.

13. Powers and Duties of the Auditor General

The auditor general shall be head of the office and shall in addition to implementing the powers and duties of the office provided for under article 5 of this proclamation, have the following powers and duties;

- 1. Submit a consolidated annual audit report, as may be necessary without waiting for end of the year, performed under sub-articles (1) up to (6) of article 5 of this proclamation and on the activities of the office to the council of Addis Ababa and when the council is not in session, to the cabinet of the city government of Addis Ababa.
- 2. Review the annual report which the city government finance and economic development Bureau submits to it closing the previous budget year revenue and expenditure, asset and liability, as well as government financial documents, and submit his comments thereof within 4 months from date of receiving such report; include the same in his annual report to be submitted to the council of Addis Ababa;
- 3. Organize the office so as to enable him properly discharge his duties;
- 4. Prepare and submit the budget and plan of the office to the Council and implement same upon approval;
- 5. When found necessary, it may transfer the buerue's internal budget from subject to subject with due regards to the general financial principles of the administration.
- 6. Prepare the steracture and salary scale of the office within the city governments monitory capacity and up on approval by the city council,employ and administer the personel necessary for the office and shall impelement the salary and other benefits.
- 7. Where it is found necessary, delegate with the necessary instruction, and supervision, private

በግል አዲተሮች ወይም በሌሎች ባለሙያዎች እንዲከናወን ይወክላል፤

፳. እስከ ዓመታዊ አጠቃላይ ዘገባ የማቅረቢያ ጊዜ ድረስ ሊቆዩ የማይችሉ አስፈላጊና አፋጣኝ ናቸው ብሎ ባመነባቸው ጉዳዮች ላይ ልዩ ዘገባ ለምክር ቤቱ ያቀርባል።

፲፬. የምክትል ዋና አዲተሮች ስልጣንና ተግባር

፩. የአዲት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር ስልጣንና ተግባር

ሀ. የመሥሪያ ቤቱን የአዲት ስራዎችን በማቀድ፣ በማደራጀት በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የአስተዳደሩን ዋና አዲተር ይደግፋል።

ለ. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር በሌለ ጊዜ ተክቶ ተግባራቱን ያከናውናል።

ሐ. በአስተዳደሩ ዋና አዲተር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

፪. የአዲትና ሂሳብ ሙያ ምስክር ወረቀት ምክርና ድጋፍ አሰጣጥና ሌሎች የድጋፍ አገልግሎቶች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር፡-

ሀ. የመ/ቤቱን የአዲትና ሂሳብ ሙያ ምስክር ወረቀት፣ ድጋፍ እና ሌሎች የድጋፍ አገልግሎት ዘርፍ በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራት፣ በማስተባበር እና በመቆጣጠር የአስተዳደሩን ዋና አዲተር ይደግፋል።

ለ. የአስተዳደሩን ዋና አዲተር እና የአዲት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና አዲተር በሌሉ ጊዜ በመተካት ተግባሮቹን ያከናውናል።

ሐ. በአስተዳደሩ ዋና አዲተር የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

ክፍል ሦስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፲፮. በጀትና የሂሳብ ምርመራ

፩. ለአዲስ አበባ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ከተፈቀደው በጀት ውስጥ የሥራ ማስኬጃ በአዲስ አበባ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት

auditors or other professionals to carry out audits;

8. Where it is necessary, present special reports to the council before the usual submission date of the annual report on matters believed to be necessary and prompt issues.

14. Powers and Functions of the Deputy Auditor Generals

1. Powers and functions of audit operation deputy auditor general; shall,

a. Assist the audit operation by planning organizing, leading, coordinating and supervising audit activities of the office;

b. Carry out duties of the auditor general in his absence,

c. Carryout other duties assigned by the Addis Ababa auditor general,

2. Powers and duties of certification of audit and accountancy and professional supporting operation deputy auditor general shall;

a. Assist the auditor general by planning, organizing, leading, coordinating and supervising the activities of certification of audit and accountancy and professional supporting operation;

b. Carryout the duties of the Addis Ababa auditor general and audit operation deputy auditor general in their absence;

c. Carryout other duties assigned by the Addis Ababa auditor general.

Part Three
Miscellaneous Provisions

15. Budget and Auditing

1. The operational budget of the approved budget of the office shall be deposited in time in the bank account opened in the name of the office;

ስም በተከፈተው ባንክ ሂሳብ ውስጥ በወቅቱ እንዲቀመጥ ያደርጋል፤

፪. የመስሪያ ቤቱ ሂሳብ አዲት በምክር ቤቱ በሚሰየም ብቁ እና ነፃ በሆነ አዲተር አዲት ተደርጎ ውጤቱ ለምክር ቤቱ ይቀርባል። ምክር ቤት በማይኖርበት ጊዜ በአስተዳደሩ ካቢኔ በሚሰየም ብቁና ነፃ አዲተር አዲት ይደረጋል ውጤቱም ለካቢኔ እንዲቀርብ ይደረጋል።

፲፮. የአዲት ስርዓት ወሰን እና የጊዜ ገደብ

፩. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት አንድን ሂሳብ አዲት ሲያደርግ አንድ በአንድ፣ በዝርዝር ወይም አልፎ አልፎ የአዲት ዘዴ በመጠቀም ሲመረምር ይችላል። ሆኖም የአያንዳንዱን ተቋም ሂሳብ አዲት አድርጎ በሚያቀርበው ሪፖርት ውስጥ የአዲት ወሰኑን፣ ዘዴውን፣ ሁኔታውንና ጥልቀቱን መግለፅ አለበት፤

፪. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት የሚያደርጋቸው ምርመራዎች ከሚመረምረው በጀት ዓመት ወደ ጎላ ከሁለት የበጀት አመታት ማለፍ የለበትም። ነገር ግን ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ካመነ ወደ ጎላ አልፎ ሲመረምር ይችላል።

፫. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት የሂሳብ ምርመራ ሲያደርግ በአለም አቀፍ የአዲት ደረጃ መሠረት ይሆናል።

፲፯. የአዲት ተደራጊዎች ግዴታ

፩. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት አዲተሮች ወይም ወኪሎች ለአዲት ጠቃሚና አስፈላጊ የሚመስሏቸውን መግለጫ፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች የጽሁፍና የቃል መረጃዎችን ሲጠይቁ የተጠየቀው ግለሰብ፣ ሠራተኛ ወይም ኃላፊ በትክክልና በተሟላ አኳኋን ወዲያውኑ የማቅረብ ግዴታ አለበት።

፪. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት እንዲቆጣጠር በዚህ አዋጅ ስልጣን የተሰጠው ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ ያደረገ፣ የከፈለ ወይም ለሂሳቡ ኃላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ሲጠየቅ ሂሳቡን አዲት የማስደረግ ግዴታ አለበት።

2. The accounts of the office shall be audited by a body to be designated by the Council of Addis Ababa or the Cabinet, where the Council is not in session, as the case may be.

16. Audit Procedure and Period of Limitation

1. The office man audit accounts in full or by a system of spot-checking whichever it deems appraise in a given case provided. The results of audits of the accounts shall contain a statement describing the nature and extent of the audit performed with respect to each account.

2. The office shall not perform audits covering beyond a period of two fiscal years prior to the fiscal year up on which the audit is to be performed unless he believes that crime has been committed.

1. The office of the general auditor shall carry out audits based on international standard on auditing.

17. Duties of Persons to be Audited

1. Any individual employees or an official, upon request by the office or the auditors of the office or representatives of the office shall, forthwith, make available correct and complete books, documents, ledgers, vouchers and all other documentary or oral evidence which the auditors deemed it useful and necessary for auditing.

2. Any person who has had in his custody or has paid or has expended or is in charge of the accounts of the money and property of the organs auditable by the office pursuant to the provisions of this proclamation, shall, upon request, have the obligation to have his accounts audited.

፫. አዲት ተደራጊ መስሪያ ቤት በአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት በተላኩ የአዲት ሪፖርቶች በተገለፁ ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምጃ እርምጃ እንዲወስድ በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦችና አስተያየቶች መሠረት ከ፲፭ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለበት። የወሰደውን እርምጃ እና እርምጃ ለመውሰድ ካልቻለም ምክንያቱን በመግለጽ ለአስተዳደሩ ዋናው አዲተር መስሪያ ቤት ከላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማሳወቅ አለበት።

፬. ማንኛውም አዲት ተደራጊ መስሪያ ቤት የአስተዳደሩን ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ተግባርና ኃላፊነቱን ለመወጣት ይቻለው ዘንድ የመደበው አዲተር ስራውን ለማካሄድ የሚያስችለው የተሟላ ቢሮ አዘጋጅቶ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፭. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ለአስተዳደሩ ምክር ቤት በሚያቀርበው ሪፖርት ድክመት የታየበት የመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊ በታዩት ድክመቶች ላይ የወሰደን የማስተካከያ እርምጃ ለምክር ቤቱና ለአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት የማሳወቅ ግዴታ አለበት።

፲፰. የማሳወቅ ግዴታ

፩. የአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት አዲት ሲያከናውን በጉዳዩ ላይ ወንጀል መፈፀሙን የጠረጠረ እንደሆነ ይህንኑ ለምክር ቤት፣ ለፍትህ ቢሮ እና ጉዳዩ ለሚመለከተው አዲት ተደራጊ መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት የበላይ ኃላፊ ያሳውቃል።

፪. በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከተው የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም በአስተዳደሩ የተወከለ አካል የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ማይዘገይ ለአስተዳደሩ ዋና አዲተር መ/ቤት የመግለጽ ግዴታ አለበት፡-

ሀ. በፋይናንስ አስተዳደር ስርአቱ ላይ መሠረታዊ ለውጥ ሲያስከትሉ የሚችሉ ድርጅታዊ ወይም ሌሎች እርምጃዎችን በስራ ላይ ለማዋል ሲያቅዱ፤

3. Auditable entities are obliged to take corrective measures, within 15 days from the data of delivery, on recommendations and comments included in the audit reports sent to them by the office; if they are unable to take such measures; shall inform the same and the reasons thereof to the office within the period specified herein.

4. All auditable entities shall prepare and provide appropriate for the staff appointed by the office in order to discharge its duties and responsibilities.

5. The head of any audit office, whose weaknesses were commented in the report of the office submitted to the council, have the duty to take appropriate remedial measures and inform the same to the council and the office.

18. Duty to Notify

1. The office shall notify to the council of Addis Ababa to the federal ethics and anti-corruption commission as to the justice and legal affairs. Bureau and the head of the audited office or organization concerned where, in the course of his auditing he has reasons to believe that an offence has been committed.

2. Delegate of the city government or an organ directly responsible shall immediately notify the office up on the occurrence of the following situation,

a. When the organs of the city government of Addis Ababa intend to implement organizational or other measures that could fundamentally alter the financial management system.

ለ. በጀት አያያዝን፣ የንብረት አስተዳደር ወይም ከመንግስት ገቢና ክፍያ ጋር የተያያዙ ጠቅላላ ደንቦች ወይም መመሪያዎችን ሲያወጡ፤

ሐ. የከተማ አስተዳደሩን የሚመለከቱ በአዲት መስሪያ ቤቱ ስልጣን ስር የሚወድቁ ስምምነቶች እና ውሎች ሲፈፀሙ ወይም መሠረታዊ ለውጥ ሲደረግባቸው ወይም ሲቋረጡ፤

መ. ከከተማው አስተዳደር ውጪ ካሉ አካላት ጋር የከተማውን የበጀት አስተዳደር የሚመለከቱ ስምምነቶች ሲፈፀሙ፤

፲፱. ጥፋትና ቅጣት

፩. ማንኛውም ሰው፡-

ሀ. በአስተዳደሩ ዋና አዲተር በቀጥታ ወይም በአዲተሮቹ ወይም በወኪሎች አማካይነት ለአዲት ስራ እንዲቀርብለት የሚጠይቀውን መጻሕፍ፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍ ወይም የቃል መረጃዎች ያለበቁ ምክንያት በወቅቱ ያላቀረበ ፤

ለ. ለመስሪያ ቤቱ አዲተሮች ወይም ለወኪሎች ሀሰተኛ መሆኑን እያወቀ ሀሰተኛ መረጃ የሰጠ ወይም እውነተኛ መሆኑን ለማመን ምክንያት ሳይኖረው ማንኛውንም አይነት መረጃ የሰጠ ፤

ሐ. የአስተዳደሩን ዋና አዲተር መስሪያ ቤት ስራ በሚገባ እንዳይከናወን ያሰናከለ፤

መ. ያለበቁ ምክንያት በአስተዳደሩ ዋና አዲተር መስሪያ ቤት በቀረቡ አዲት ሪፖርቶች በተሰጡ የማሻሻያ አስተያየቶችና ሃሳቦች ላይ በወቅቱ እርምጃ ያልወሰደ ወይም በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት መፈፀም ሲኖርበት ለመፈፀም ፈቃደኛ ሆኖ ያልተገኘ፤

እንደሆነ ከአምስት እስከ ሰባት አመት በሚደርስ እስራት ወይም አስር ሺህ /፲፮/ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ወይም በሁለቱም ይቀጣል፡፡

b. When regulations or directives issued or implemented in relation to government budget, accounting, receipt and payment systems by roans of the city government of Addis Ababa;

c. When the city government signs, modifies it fundamentally or terminates an agreement or contract in cases falling under the power of the auditor general office.

d. Upon the signature of agreements related to Addis Ababa budget outside the city government of Addis Ababa.

19. Offences and Penalty

1. Any person who;

a. fails to produce or make available books, documents, ledgers vouchers or any other documentary or oral evidence which the office directly or through his employees or his representatives requires for auditing; or

b. Give to the office, the auditors of the office or its representatives any information which he knows to be false or which he has no reason to believe it to be true; or

c. Obstructs the proper carrying out of the functions of the office or

d. fails to take measures , within the proper time on recommendations and comments included in the audit report of the office or fails to comply with the provisions of this proclamation when he is required to do so ,

Is punishable with imprisonment from five year to seven years or with a fine of birr 10, 000 (ten thousand birr) or with both.

፪. ማንኛውም አዲተር

ሀ. የስራ ግዴታውን ለመፈፀም ወይም በኃላፊነቱ ወይም በስራ ግዴታው ማድረግ የሚገባውን ላለማድረግ ወይም ማድረግ የማይገባውን ለማድረግ ስጦታ፣ ገንዘብ ወይም ሌላ ጥቅም እንዲሰጠው የጠየቀ የተስፋ፣ ቃል የተቀበለ ወይም የቀረበለትን የወሰደ፤

ለ. ለሚያደርገው የሂሳብ ምርመራ ተመርማሪው ያቀረበለት ሰነድ ሐሰተኛ መሆኑን እያወቀ እንደትክክለኛ ሰነድ ከያዘለት ወይም ትክክለኛነቱን እያወቀ ሲይዝለት የሚገባውን ሰነድ ሳይቀበለው የቀረ፤

ሐ. የአስተዳደሩን ገንዘብ ያጭበረበረ ወይም ሌላ ሰው እንዲያጭበረበር ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተባበረ ወይም ያሰረ፤

መ. ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት ወይም ሌላ ሰውን ለመጉዳት በማሰብ፣ በተመርማሪው የቀረበለትን መጻሕፍት፣ መዘክር፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች ማንኛውም መረጃዎች እንዲጠፋ ያደረገ ወይም ወደ ሐሰት የለወጠ ወይም እንዲሰጠው ያደረገ፤

እንደሆነ ከአምስት እስከ አስር ዓመት በሚደርስ እስራት እና ከብር አስር /፲/ ሺህ እስከ ብር አስራ አምስት /፲፮/ሺህ በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል።

፳. የአዲት ባለሙያዎች የሙያ ሥነ-ምግባርና የሙያ ከለላ

፩. የመስሪያ ቤቱ አዲተሮች ለዚህ አዋጅ ማስፈፀሚያ በሚወጣ የሙያ ስነ-ምግባር ደንብ ላይ የሚደነገጉትን ድንጋጌዎች አክብረው የመስራት ግዴታ አለባቸው።

፪. ዋና አዲተሩ፣ ምክትል ዋና አዲተሮች የአስተዳደሩ ዋና መ/ቤት እና አዲተሮች የሃገሪቱን ህግና የሙያ ሥነ-ምግባር አክብረው ለሚያከናውኑት የአዲት ሥራዎች አይከሰሱም።

2. Any Auditor

a. In consideration for the performance or for the omission of an act in violation of the duties proper to his officiates, exacts a promise of or relation of the duties proper ton his office solicits, exacts promise of or receives a gift, money or any other advantage; or

b. Accepts any auditable document as genuine where he knows that it is not or unduly rejects any valuable document submitted to him by the one to be audited; or

c. Defrauds or cooperates with other by creating conducive conditions so that they can defraud or conspires in defrauding money of the city government or

d. with intent to obtain or procure undue advantage for himself or to third person or to cause him on any other person, causes to disappear or falsify or cause to be falsified or forges any books, documents, ledgers, vouchers or any other evidence submitted to him by the one to be audited;

Is punishable with imprisonment from five to ten years and with 10,000 birr (ten thousand) up to 15,000 (fifteen thousand) birr.

20. Code of Conduct and Protection of Audit Professionals

1. All auditors of the office shall discharge their duties, adhering to professional code of conduct issued by the city cabinet,

2. The auditor general, deputy auditors general and other auditors of the office shall not be liable for the audit activities they have conducted office shall not be liable for the audit activities they have conducted compatible with the national laws and the professional etiquette.

፫. ለአስተዳደሩ ምክር ቤት በዋና አዲተሩ ተዘጋጅተው የሚቀርብ ሪፖርት እንደ ምክር ቤቱ ሪፖርት አካል ሆኖ ይቆጠራል። በእነዚህ ሪፖርቶች መነሻነት በዋና አዲተሩ ላይ ምንም ዓይነት የፍትሐብሔርም ሆነ የወንጀል ክሶች አይመሠርቱም።

፳፩. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የመተባበር ግዴታ አለበት።

፳፪. ደንብ የማውጣት ስልጣን

የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚረዳ ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፳፫. የተሻሻሉና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

፩. የክልል ፲፬ መስተዳደር የአዲትና ቁጥጥር መስሪያ ቤትን ለማቋቋም የወጣው አዋጅ ቁጥር ፳/፲፱፹፯ በዚህ አዋጅ ተሸሯል።

፪. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ ፣ ደንብ ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ ውስጥ የተደነገጉትን ጉዳዮች በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፳፬. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በአዲስ ነጋሪ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ

የካቲት ፲ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

ከተማ ደመቅሳ

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ

3. All report of the auditor general publisher in the interest of the council sell be treated as report of the council. No civil or criminal proceedings shall be instituted on the basis of these reports the auditor general,

21. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate for the impelimentation of this proclamation.

22. Power to Issue Regulation

The cabinet of Addis Ababa may issue regulation necessary for the implement of this proclamation.

23. Repealed and Inapplicable laws

1. The proclamation to establish the office of the Region 14 Auditor General Proclamation No. 8/1994 is hereby repealed.

2. No Proclamation, regulation, directive or a customary practice which is inconsistent with this proclamation shall have effect with respect to matters provided for in this proclamation.

24. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of its publication on the Addis Negari Gazzette.

Done at Addis Ababa

This 18th Day of February 2012

Kuma Demeksa

Mayor of Addis Ababa City